

ቅራኔዎች፡

ቃል ከግብር ይጋጫል፡

ይላጋል ይናጋል፡

ተጣረዘም ይላል፤

ይጣፋል ይሻራል፡

እርስ በርስ ይዋጣል፤

ይማታል ይምታታል፡

ይነሳል ይወድቃል፤

የዛሬ ከነገው ተላግቶ ይወድቃል።

ምርት ይተረፈረፋል፡

ሕዝብ ሶስት ይበላል፡

ቃል ከግብር ይጣፋል፡

አንድም ማእድ ጠፍቷል።

ለክብር ለነጻነት፡

መውረድና መውጣት፡

መዋጋት ጦርነት፡

ለድል ለአርነት፡

ውሎም አላደራት፡

መጣረዝ መላጋት፡

ባንዲራ ጨርቅ ናት።

ካንቱ ይሰበካል፡

ቱልቱላ ይነዛል፤

ዲሞክራሲ አድኃል፤

በሂደት ይመጣል፡

ባፍንጭው ሲተከል፤

ሕዝብ በቁሙ ታስሯል።

እድገት በወረቀት፤

በቁጥሩ ስሌት፡

በሁለት አህዛት፡

ብሎም ደብል ዲጊት!!!

ተትረፍርፎማል ሃብት፡

ግብር ቃልን ሲሸራት፡

ተቃርኖ ሲያላጋት፡

ኪሳራው በዝቶበት፡

በሁላት አሕዛት

የገጠመው ግሽበት፡፡

እድገት ተበራክቶል፡

ምርት ተትረፍረፏል፡

ለነገ ታሸጋል ፤

እውነቱ ተገልጧል፡

መጋዘን ተሰብሯል፡

ያለውም ተግጧል፡

አለፍ ራመድ ሲባል፡

ህዝቡ ይሰቃያል፡

በራ(ረሃ)ብ ይታመሳል፡፡

እርምጃ ቀጥሏል፡

ፕሮግራም ዋጥቶአል፡

ስራውም ተፈጥሯል፡

ይላል ይለፍራል፡

ቃል ከግብር ይላጋል፡

ወጣቱ እርቃኑን ከመንገድ ተኝቶአል፡

ካባር ስደት ሆኗል፡

ህዝብ ሥራ ፈቷል፡

በአሀዝ ሲለካ ስድስት ካስር ሆኗል፤

ከዚህም ይበልጣል።

የአመራሩ ሰልት፡

መሰረቱ ጥፋት፤

ማናናቅ ማትላላት፡

የተሞላው እብሪት፡

ማጋጨት ማምታታት፡

መሸረብ መደለት፡

ሲጋጭ ሲንኮታኮት፡

ክብርንም በውርደት።

ያእድገት መሰረት፡

የእውቀት መበርከት፡

ልሰልጡኑ ስራ፡

ዋነኛውም ጎራ፡

ማጋጨት ማላጋት፡

ተቀበረ ትምሕርት።

ስልጣኔ ሲባል፡

ከጥንቱ ሲቀበል፡

በሕብረትም ያድጋል፡

ባንድነት ይጠናል፡

ማጋጨት በርከቶአል፤

የሰሜን ለደቡብ ምኑ ነው ይባላል፡፡

የሶስት ሺህ ዘመን፡

ታሪክም መሰልጠን፡

ቃል ከግብር ተጋጭቷል፡

ዘመናት ታጠፈዋል፡

የመቶ ተብሏል፡

ደግሞ ይመለሳል፤

ሚሊኒየም ከብሯል።

ወገንም ሆነናል፡

በደም ተሳስረናል፤

ሳያልፉ አመታት፤

ተከፍቶ ጦርነት፤

ደምም ፈሰሰበት፤

ተከሰከሶ አጥንት፤

ከንቱ ከንቱ እልቂት፤

ወገነ እንደጠላት፤

ቅራኔው በዝቶበት፤

ደሙ ጎረፈበት።

የርግማን ይባላል፤

የተነፈሰው ቃል፤

ግልባጭ ይሆናል፤

እየተላተመ እርስበርስ ይጣፋል፡

ወንዙ ይገደባል፤

ሀይልም ይመነጫል፤

ብርሃን ሆነ ሲባል፡

ወደውጭ ይላካል፡

መጣረዝ ይባላል፡

አገር ድቅድቅ ሆኖአል፡

ጭለማ ወርሶታል።

ምርጫ ተካሔዳል፤

ዲሞክራሲ ነጎዷል፤

ድሉ ተመዝብሯል፡

እዝባችንም አሯል፤

ከመቶ አንድ ፈሪ፤

ሽንፈት ድል አብሳሪ፡

ክህደት በርትቶአል፡

ተደጋግሞ ታይቶአል፤

ድልም ሽንፈት ሆኗል።

መቼ ትሄዳለህ?

ጭራሽ ሳይነጋብህ፤

ከእንግዲህስ በቃኝ፤

ፊቴንም አታደኝ፤

በነጋታው ሲቃኝ፡

ወንብሩን የሙጥኝ።

ኮምኒስት ስርአት፤

ያልባኒያው አይነት፤

ሳይነጋ ሳያድር፤

ካፕታልን ውድር።

ብረት ወርቅ ለብሶ፤

ሀብትን አግብስብሶ፤

ብሩን በገፍ አፍሶ፤

ወደውጭ አፍልሶ፤

እራሱን ካፒታል፤

ኢዝምዝምም አድኃል፤

ደግሞ ተመልሷል፤

ምስራቅን ይቃኛል።

ወገን ታዝበሐል?

አስተውለኸዋል፤

ከአፍ ምን ይወጣል፤

የታች የላይ ሆኗል።

በሽተኛ በዝቶ፤

ሆስፒታሉ ሞልቶ፤

ስቃዩ በዝቶበት፤

ሲማጠን ሲቃትት፤

የቅራኔው ብዛት፡

አያሻም ይለናል፤

ዶክተር ምን ይረባል፤

በደል በዝቶበታል፤

አገሩን ይለቃል።

ተቃዋሚ የለም፤

ደካማ በአቅም፤

ማንም አያክለኝ፤

በምኑ ደርሶብኝ፤

በተባለ ማግስት፤

በሕዝብ ግርማ ሞገስ፤

ለስልጣኑ ሲደርስ፤

ምላሽ የተሰጠው፤

ያፈና ቀንበር ነው።

ይሄ ሁሉ ሲሆን

አይተንና ሰምተን፤

ሁሉን አሰንብተን፤

ድል እናመጣለን፤

ሱልጣን ኢብራሂም ነው?

አሰብን የሸጠው?

የብብትን ጥሎ፤

ለቆጥ ተንጠልጥሎ፤

ይሄ ምን ይባላል፤

ታሪክ ይደገማል፤

ቅራኔና ወንጀል

ፍለጋውም ደራ፤

ጅቡቲ በርበራ።

እንዲያው ለነገሩ፤
ትንሽ መውገርገሩ፤
ለላሙና ያክል፤
ቅንጣት ይጠቀሳል፤
የዱር ጉራንጉሩን፤
ማን ይጨርሰዋል፤
ጊዜ ብርሃን ሲሆን፤
ፍርድም እናያለን።

ወንጀለኛ ቀርቶ በንጹህ ተፈርዷል፤
ታሳሪ አሳሪ ድልም ሽንፈት ሆኗል፤
ውሸት እውነት ሆኖ አደባባይ ወቷል፤
ሕዝብ ከመከበር ትንቻል ተዋርዷል፤
እድገት በድህነት ተተክቶ ነጉዷል፤
ውስጣውስጡ ሻግቶ ነቅዞና በስብሰታ፤
በአንድነት ትግል ሕዝብ አገር ይሸራል።

አንጉሉ ትምክህት፤
አዙሮ ለውርደት፤
ያ-የተመካበት፤
ፍጹም ሳያስባት፤
ዳግም እንዳለፉት፤
ይበናል ይተናል፤
ሀዘቡ ድል ይነሳል።

እድገት እድግት ይላል፤
ኤክስፖርት ይበዛል፤

ሁሉም ተለፍቷል፤

አሮቦጋንድ (ፕሮፕጋንዳ) ጠፏል፤

ቃል ከግብር ይጋጫል፤

ልመናውም ጠፍቶል።

ያዋቂ አባቶች ወርቃማው ቃላት፤

የነገሩት ቀርቶ የወለዱት ማልት፤

ነበረ ዘመኑ ክብር በበዛበት፤

እንደዛሬ ሳይሆን በነፈጠተበት፤፤

የዘር ማጥፋት ወንጀል፤

በሰብእና ወንጀል፤

ያገር ክህደት ወንጀል፤

የምዝበራ ወንጀል፤

የሙስና ወንጀል፤

ያስተዳደር በደል፤

ብዙ ይጠቀሳል፤

እረ ማን ይረሳል፤

ጊዜውም ያረጃል፤

ያለፈም ይሻራል፤

አዲሱም ይበቅላን፤

ሕዝቡ ከታሪክ ጋር ባንድነት ይፈርዳል።

ፍሬው አንተነህ፤

08 11 2011